



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰድስተኛ ዓመት ቁጥር ፵፱  
አዲስ አበባ ኣገሜ ፩ ቀን ፲፱፻፺፪

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

6<sup>th</sup> Year No. 49  
ADDIS ABABA - 6<sup>th</sup> September, 2000

### ማውጫ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺፪ ዓ.ም.  
የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደር ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች  
ምክር ቤት ደንብ ..... ገጽ ፩፻፲፻፺፪

### CONTENTS

Council of Ministers Regulations No. 67/2000  
Emergency Food Security Reserve Administration  
Establishment Council of Ministers  
Regulations ..... Page 1392

#### የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደርን

#### ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፮ እና በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲/፲፱፻፹፯ አንቀጽ ፮ (፫) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

#### ክፍል አንድ

#### ጠቅላላ

#### ፩. አዎር ርዕስ

ይህ ደንብ “የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደር ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

#### ፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ፡

፩. “ኮሚሽን” ወይም “ኮሚሽነር” ማለት እንደአገባቡ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ወይም ኮሚሽነር ነው።

#### COUNCIL OF MINISTERS REGULATIONS TO ESTABLISH AN EMERGENCY FOOD SECURITY RESERVE ADMINISTRATION

These Regulations are issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 4/1995 and Article 6 (3) of the Disaster Prevention and Preparedness Commission Establishment Proclamation No. 10/1995.

#### PART ONE

#### General

#### 1. Short Title

These Regulations may be cited as the “Emergency Food Security Reserve Administration Establishment Council of Ministers Regulations No. 67/2000.”

#### 2. Definitions

In these Regulations:

1) “Commission” or “Commissioner” means Disaster Prevention and Preparedness Commission or Disaster Prevention and Preparedness Commissioner, respectively;

የንዱ ዋጋ 2.80  
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፻፩  
Negarit G.P.O.Box 80,001

- ፪. “አስቸኳይ የምግብ እጥረት” ማለት የሰብል መጥፋት ወይም የከብቶች እልቂትና እንደነገሩ ሁኔታ በድርቅ፣ በጎርፍ፣ በመሬት መንቀጥቀጥና መናድ፣ በዐረ-ሰብል ተባይ ወይም በሰብል በሽታ ምክንያት ወይም እንደ ጦርነት ባሉ ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት ሊከሰት የሚችል አስከፊና ሰፊ የሆነ በተለይም ደግሞ በጎብረ ተሰቡ ላይ ረገብና መፈናቀልን የሚያስከትል የምግብ እጥረትና ይህንኑ ችግር በመደበኛ የምግብ አቅርቦት አሠራር ለመቋቋም የማይቻልበት ሁኔታ መከሰት ነው።
- ፫. “በዝግመት የሚከሰቱ አደጋዎች” ማለት ለዝግጅት በቂ ጊዜ በሚሰጥ ሁኔታ በድርቅ፣ በሰብል ተባይ፣ በሰብል በሽታ፣ ወዘተ... ችግሮች ምክንያት የሚከሰቱና አስቀድሞ ሊተነበዩ የሚችሉ አደጋዎችን የሚያካትት ነው።
- ፬. “በድንገት የሚከሰቱ አደጋዎች” ማለት ለዝግጅት በቂ ጊዜ በማይሰጥ ሁኔታ የሚከሰቱ ጎርፍን፣ የመሬት መንቀጥቀጥን ወይም መናድን፣ ወዘተ... አደጋዎች የሚያካትት ነው።
- ፭. “ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች” ማለት በድንገት በሚከሰቱ አደጋዎች ምክንያት ሊያጋጥም የሚችለውን ጉዳት ለመከላከልና ለመቀነስ የሚያስችል የፈልጎ ማዳኛ መሣሪያዎች፣ የመጠለያ ቁሳቁሶች፣ የማብሰያና የመመገቢያ ቁሳቁሶች፣ የውሃ ማጠራቀሚያ ቁሳቁሶች፣ የእርዳታ ሰጪ ሠራተኞች መገልገያዎችና ሌሎች የሎጂስቲክ ቁሳቁሶች ናቸው።
- ፮. “ክምችት” ማለት አስቸኳይ የምግብ እጥረትን ለመቋቋምና በድንገት ወይም በዝግመት በሚከሰቱ አደጋዎች ምክንያት ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል እንዲያስችል የሚያዝ የመጠባበቂያ ምግብና ምግብ-ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ክምችት ነው።

**ክፍል ሁለት**  
**ስለመጠባበቂያ ክምችት**

- ፫. **የክምችቱ ዓላማ**  
ክምችቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡  
  - ፩. የመጠባበቂያ ምግብ ክምችቱ ዓላማ በዝግመትና በድንገት የሚከሰቱ አደጋዎች ሲያጋጥሙ፣ በተለያዩ መንገዶች ተጨማሪ ምግብ ማሰባሰብ እስኪቻል፣ በብድር መልክ ለኮሚሽኑና በእርዳታ ሥራ ለተሰማሩ ድርጅቶች ከክምችቱ አውጥቶ በመስጠት አደጋን ለመከላከል የሚያስችል አቅም መፍጠር፤
  - ፪. የመጠባበቂያ ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች ክምችት ዓላማ በድንገት የሚከሰቱ አደጋዎች ሲያጋጥሙ፣ በተለያዩ መንገዶች ተጨማሪ ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች ማሰባሰብ እስኪቻል፣ በብድርና በትውስት ለኮሚሽኑና በእርዳታ ሥራ ለተሰማሩ ድርጅቶች ከክምችቱ አውጥቶ በመስጠት አደጋን ለመከላከል የሚያስችል አቅም መፍጠር።
- ፬. **የክምችቱ ምንጭ**  
ክምችቱ ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኝ ይሆናል፡  
  - ፩. ለክምችቱ ማሳደጊያ ከሚደረግ የመንግሥት ድጋፍ፣ እና
  - ፪. ከእርዳታ ሰጪዎች ከሚገኝ ልገሳ።
- ፭. **የክምችቱ ዓይነትና መጠን**  
  - ፩. በመጠባበቂያነት የሚያዘው ዋና ዋና የምግብ ክምችት ዓይነት ስንዴ፣ በቆሎ፣ ማሽላና እንዳስፈላጊነቱ ሌሎችንም የሚጨምር ሲሆን፣ መጠኑም በመንግሥት ይወሰናል።
  - ፪. በመጠባበቂያነት የሚያዘው ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች ክምችት የመጠለያ፣ የማብሰያና መመገቢያ፣ የውሃ ማጠራቀሚያ ቁሳቁሶችን፣ የፈልጎ ማዳኛ መሣሪያዎችን፣ በእርዳታ ሥራ ለሚሰማሩ ሠራተኞች የሚሆኑ መገልገያዎችንና ሌሎች መሰል ቁሳቁሶችን የሚያካትት ሲሆን፣ ከእያንዳንዱ ዓይነት የሚያዘው ቁሳቁሶችን ብዛት ኮሚሽኑ በጥናት ላይ ተመርኩዞ ይወሰናል።

- 2) “Emergency Food Shortage” means crop failure or mass death of livestock and the occurrence of widespread acute food shortage, that can not be overcome through the normal food supply procedures and that leads to extensive famine and dislocation of the community caused by drought, flood, earthquake and land slide, crop pests or crop diseases or man-made disasters like war, as the case may be;
- 3) “Slow-onset-disasters” means disasters caused by drought, crop pests, and diseases, etc. which can be forecasted earlier and give adequate time for preparedness;
- 4) “Fast-onset-disasters” means disasters caused by flood, earthquake, land sliding, etc. which do not give adequate time for preparedness;
- 5) “Non-Food Relief Items” means search and rescue equipment, shelter material, feeding and household utensil, water storage equipment, relief workers supplies and other logistical items that enable to prevent and mitigate damages caused by fast-onset-disasters;
- 6) “Reserve” means Emergency Food and Non-Food Relief Items Reserve to be maintained to meet emergency food shortages and to prevent and mitigate damages caused by fast-onset or slow-onset-disasters.

**PART TWO**  
**The Emergency Reserve**

- 3. **Objective of the Reserve**  
The Reserve shall have the following objectives:
  - 1) The objective of the Emergency Food Reserve is to provide adequate capacity to prevent disasters at the occurrence of slow and fast-onset-disasters, through loan provision, to the Commission and Organizations engaged in relief activities until additional relief food can be mobilized through other mechanisms; and
  - 2) The objective of the Non-Food Relief Items Reserve is to provide adequate capacity to prevent disasters at the occurrence of fast-onset-disasters, through loan provision or provision on returnable basis, to the Commission and Organizations engaged in relief activities until additional non-food relief items can be mobilized through other mechanisms.
- 4. **Source of the Reserve**  
The source of the Reserve shall be:
  - 1) from Government support for the build up of the Reserve; and
  - 2) from donations.
- 5. **Reserve Type and Size**
  - 1) The major types of food to be held in the Reserve shall be wheat, maize, sorghum and others as deemed necessary with the size of the Reserve to be decided by the Government.
  - 2) The types of non-food relief items to be held in the Reserve shall be shelter materials, feeding kits and household utensils, water storage equipment, search and rescue equipment, relief workers supplies, and other similar materials. The quantity of the items to be held from each type shall be decided by the Commission upon a study.

**፮. የክምችቱ ባለቤት**

በክምችቱ ላይ የባለቤትነት መብት የሚኖረው የፌዴራል መንግሥት ይሆናል።

**ክፍል ሦስት**

**የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደርን ስለማቋቋም**

**፯. መቋቋም**

፩. የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት አስተዳደር /ከዚህ በኋላ “አስተዳደሩ” እየተባለ የሚጠራ/በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፪. የአስተዳደሩ ተጠሪነት ለኮሚሽኑ ይሆናል።

**፰. ዋና መሥሪያ ቤት**

የአስተዳደሩ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ሆኖ ለክምችት አያያዝ አመቺ በሆኑ ስትራቴጂክ ቦታዎች የማከማቻ መጋዘኖችንና ቅርንጫፍ የመጋዘን አስተዳደር ጽ/ቤቶችን ሊያቋቁም ይችላል።

**፱. የአስተዳደሩ ሥልጣንና ተግባር**

አስተዳደሩ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡

፩. ክምችቱን የማስተዳደር፡

፪. ለክምችት አስፈላጊ የሆነውን ምግብና ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶችን በእርዳታ የማግኘትና የመቀበል፡ እንዳስፈላጊነቱም ከሀገር ውስጥ ወይም ከውጭ ሀገር የመጣት፡

፫. በእርዳታ ወይም በግዥ ምግብና ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶችን የማከማቻት፡

፬. አስቸኳይ የምግብ እጥረትን ለመቋቋም ይቻል ዘንድ የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት ቦርድ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ከክምችቱ ምግብ በብድር እንዲወጣ የማድረግ፡

፭. የምግብ ክምችቱን ከተባይ ጥቃት ለመከላከል የሚያስፈልጉ ፀረ-ተባይ ኪሚካሎችንና መድሃኒቶችን የመያዝ፡ በክምችት የቆየ እህልን የማለዋወጥ፡ የምግብ ክምችቱ ላይ የጥራት ቁጥጥር ለማድረግ የሚረዳ ላቦራቶሪ የማድረግ፡

፮. ወደ ክምችቱ የሚገባውንና ከክምችቱ የሚወጣውን ምግብ ጥራት የመመርመርና የመቆጣጠር፡ የጥራት ደረጃውን ያልጠበቀ ምግብ እና ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች ወደ ክምችቱ እንዳይገቡ የማድረግ፡

፯. ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶችን የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት ቦርድ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በብድርና በትውስት መልክ ጥቅም ላይ እንዲውል የማድረግ፡

፰. መጋዘኖችንና የማከማቻ አገልግሎቶችን የማሠራትና የማከራየት፡

፱. የንብረት ባለቤት የመሆን፡ ውል የመዋዋል፡ በስሙ የመክሰስና የመክሰስ፡

፲. የተቋቋመበትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የሚያግዙ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን የማከናወን።

**፲. የአስተዳደሩ አቋም**

አስተዳደሩ፡-

፩. የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት ቦርድ (ከዚህ በኋላ “ቦርድ” እየተባለ የሚጠራ)፡

፪. የመጠባበቂያ ምግብ ክምችት የቴክኒክ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ “የቴክኒክ ኮሚቴው” እየተባለ የሚጠራ)፡

፫. በኮሚሽኑ አቅራቢነት በመንግሥት የሚሾም አንድ ሥራ አስኪያጅ፡

፬. አስፈላጊ ድርጅታዊ መዋቅርና ሠራተኞች፡ ይኖሩታል።

6. *Ownership of the Reserve*

Ownership of the Reserve is vested in the Federal Government.

**PART THREE**

*Establishment of the Emergency Food Security Reserve Administration*

7. *Establishment*

1) Emergency Food Security Reserve Administration (hereinafter referred to as the “Administration”) is hereby established under these Regulations.

2) The Administration shall be accountable to the Commission.

8. *Head Office*

The Administration shall have its head office in Addis Ababa and may establish ware houses and branch warehouse Administration offices in strategic locations which are found to be appropriate for Reserve holding.

9. *Powers and Duties of the Administration*

The Administration shall have the following powers and duties:

- 1) administer the Reserve;
- 2) obtain and receive the necessary food and non-food relief items for the Reserve from donations, purchase from domestic or external sources when deemed necessary;
- 3) store the food and non-food relief items obtained through donations or purchases;
- 4) release food from the reserve on loan to meet emergency food shortage as per the directives to be issued by the Emergency Food Security Reserve Board;
- 5) hold the necessary pesticides and chemicals required to prevent the food Reserve from pest attack, rotate grain stocks which stay in storage for a long period of time, and organize laboratory facilities on the food Reserve;
- 6) undertake quality control activities on the food which enters into the Reserve and released from the Reserve and prevent food and non-food relief items which do not meet their quality standards from entering into the Reserve;
- 7) avail non-food relief items for use, from the Reserve, in the form of loan or returnable basis as per the directive to be issued by the Emergency Food Security Reserve Board;
- 8) construct and rent warehouses and storage facilities;
- 9) own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name; and
- 10) perform other related activities to meet the objectives of the Administration.

10. *Organiazation of the Administration*

The Administration shall have:

- 1) An Emergency Food Security Reserve Board (hereinafter referred to as the “Board”);
- 2) an Emergency Food Security Reserve Technical Committee (hereinafter referred to as the “Technical Committee”);
- 3) a Manager to be appointed by the Government upon the recommendation of the Commissioner; and
- 4) the necessary organizational structure and man-power.

**፲፩. የቦርዱ አባላት**

ቦርዱ በኮሚሽነሩ ሰብሳቢነት የሚመራ ሆኖ አግባብ ካላቸው የመንግሥት ተቋሞች በመንግሥት የሚሰየሙ አባላት ይኖሩታል።

**፲፪. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር**

ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

- ፩. ከክምችቱ ጋር የተያያዙ የፖሊሲ ሃሳቦችን የማመን ጩታ፡ ለመንግሥት የማቅረብና ሲፀድቁም ተግባራዊ ነታቸውን የመከታተል፡
- ፪. ክምችቱን ለማሳደግና ደህንነቱን ለመንከባከብ የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ የመወሰን፡
- ፫. ምግብና ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች በብድር ወይም በትውስት እንዲሰጡ የመወሰን፡
- ፬. በየጊዜው በብድር ወይም በትውስት የተሰጠው ምግብና ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች በወቅቱ መመለሳቸውን የማረጋገጥ፡
- ፭. አስተዳደሩ ከሚኖረው ክምችት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ በክምችትነት ሊኖር የሚገባውን አነስተኛ መጠን የመወሰን፡
- ፮. በማንኛውም ጊዜ በክምችት ሊኖር ከሚገባው አነስተኛ መጠን ላይ በብድር ወይም በትውስት ወጥቶ ሊሰጥ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ሲያጋጥም እንዲሰጥ የመወሰን፡
- ፯. ከላይ ከተጠቀሱ ሥራዎች ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ መመሪያ የማውጣት።

**፲፫. የቦርዱ ስብሰባ**

- ፩. ቦርዱ በየሶስት ወር በያንስ አንድ መደበኛ ስብሰባ ይኖረዋል፡ እንዲሁም በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባዎች ሊኖሩት ይችላል።
- ፪. የቦርዱ መደበኛ ስብሰባ የሚጠራው በሰብሳቢው ሲሆን አስቸኳይና ልዩ ስብሰባ ግን በሰብሳቢው ወይም ሁለትና ከሁለት በላይ የቦርዱ አባላት በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት ሊጠራ ይችላል።
- ፫. ከአባላቱ ከግማሽ በላይ ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።
- ፬. የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ላይ በተገኙ አባላት ድምጽ ብልጫ ይሆናል፡ ድምጹ እኩል ለእኩል ከተከፈለ ግን ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
- ፭. ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ ሥርዓት የሚመለከት ውስጠ ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

**፲፬. የቴክኒክ ኮሚቴው አባላት**

የቴክኒክ ኮሚቴው በአስተዳደሩ ሥራ አስኪያጅ ሰብሳቢነት የሚመራ ሆኖ አግባብነት ካላቸው የመንግሥት ተቋማት፣ የውጪ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶችና መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች በቦርዱ የሚሰየሙ አባላት ይኖሩታል።

**፲፭. የቴክኒክ ኮሚቴው ሥልጣንና ተግባር**

የቴክኒክ ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

- ፩. ለአስቸኳይ የምግብ እጥረት መቋቋሚያ እንዲሆን ለአስተዳደሩ የሚቀርቡ የእህል ብድር ጥያቄዎችን በመመርመር የውሳኔ ሃሳብ በአስተዳደሩ በኩል ለቦርዱ ማቅረብ፡
- ፪. ክምችቱን ለማሳደግ በሚቻልበት መንገድ አስተዳደሩን ማማከር፡
- ፫. በብድር የሚሰጠውን የምግብ ክምችት መጠን፣ በብድር የተሰጠው ምግብ በወቅቱ ስለሚመለስበትና በክምችት ላይ ለረዥም ጊዜ የቆየ እህል በአዲስ የሚቀየርበትን ሁኔታ በሚመለከት ለአስተዳደሩ ምክር መስጠት፡

**11. Members of the Board**

The Board shall be chaired by the Commissioner and shall have members to be designated by the Government from appropriate Government institutions.

**12. Powers and Duties of the Board**

The Board shall have the following powers and duties:

- 1) generate and recommend policy ideas related to the Reserve for approval of the Government, and follow-up their implementation upon approval;
- 2) decide on issues related to the build-up and safe maintenance of the Reserve;
- 3) decide the provision of food and non-food relief items from the Reserve on loan or returnable basis;
- 4) assure that the food and non-food relief items provided on loan or returnable basis from time to time are returned back timely;
- 5) decide the minimum level of stock that should be available in the Reserve at any time from the stock maintained by the Administration;
- 6) decide the release of food and non-food relief items on loan or returnable basis from the minimum level of stock that should be available all the time in the Reserve when it is found necessary; and
- 7) issue directives related to the above mentioned subjects.

**13. Meetings of the Board**

- 1) The Board shall have at least one regular meeting every three months; provided, however, that the Board may convene urgent meetings at any time.
- 2) The Board's regular meetings shall be called by the chairman of the Board, while urgent and extraordinary meetings may be convened at the request of the Board chairman or two or more members of the Board.
- 3) There shall be a quorum where more than half of the members are present at a meeting of the Board.
- 4) Decisions of the Board shall be made by a majority vote and in case of a tie, the chairman shall have a casting vote.
- 5) The Board may draw up its own rules of procedure.

**14. Members of the Technical Committee**

The Technical Committee shall be chaired by the Manager of the Administration and shall have members to be designated by the Board from appropriate government Agencies, foreign donor organizations, and Non-Governmental Organizations.

**15. Powers and Duties of the Technical Committee**

The Technical Committee shall have the following powers and duties:

- 1) review food loan requests, submitted to the administration, to meet emergency food shortages and forward its recommendations to the decision of the Board through the Administration;
- 2) advise the Administration on ways of building up of the Reserve;
- 3) advise the Administration on the quantity of food to be given on loan from the Reserve, on ways of timely recovery of food provided on loan, and rotating food stocks which stay in storage for a long period of time;

- ፱. ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት አስቸኳይ የምግብ እጥረትን ለመቋቋም እንዲቻል ምግብ ከክምችቱ በብድር እንዲሰጥ መፍቀድ፤
- ፺. ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በድንገት የሚከሰቱ አደጋዎችን ለመቋቋም እንዲቻል ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች በብድር ወይም በትውስት መልክ ከክምችቱ ወጥቶ እንዲሰጥ መፍቀድ፤
- ፻. ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶችን ክምችት አስተዳደር፡ አያያዝና አጠቃቀም በሚመለከት ለአስተዳደሩ ምክር መስጠት፤
- ፺. ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች ክምችቱን ዓይነት፡ መጠንና ደረጃ በሚመለከት በአስተዳደሩ በኩል ለቦርዱ የውሳኔ ሃሳብ ማቅረብ፤
- ፻. ምግብ-ነክ ያልሆነውን ክምችት አወጣጥ/አጠቃቀም/፡ ጥቅም ላይ የዋለውን ክምችት መልሶ ለመተካት የሚኖረውን ሥርዓት ለመዘርጋትና ለማሻሻል የሚረዱ ሀሳቦችን አጥንቶ በአስተዳደሩ በኩል ለቦርዱ ውሳኔ ማቅረብ፤ እና
- ፱. ሌሎች ቴክኒክ ነክ ጉዳዮችን በተመለከተ በራሱ አነሳሽነት ወይም ከአስተዳደሩ ጥያቄ ሲቀርብለት ምክር መስጠት።

**፲፮. የቴክኒክ ኮሚቴው ስብሰባ**

- ፩. የቴክኒክ ኮሚቴው ስብሰባው በሚያቀርበው ጥሪ መሠረት ይሰበሰባል።
- ፪. አስቸኳይ ስብሰባ ግን በሰብሰባው ወይም ከግማሽ በላይ የኮሚቴው አባላት በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት ሊጠራ ይችላል።
- ፫. ከቴክኒክ ኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል።
- ፬. የቴክኒክ ኮሚቴው ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ላይ በተገኙ አባላት ድምጽ ብልጫ ይሆናል፤ ድምጹ እኩል ከተከፈለ ግን ሰባሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

**፲፯. የሥራ አስኪያጁ ሥልጣንና ተግባር**

- ሥራ አስኪያጁ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡
- ፩. ሥራ አስኪያጁ የአስተዳደሩ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ፤ ቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የአስተዳደሩን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
  - ፪. በዚህ አንቀጽ፡ ንዑስ አንቀጽ (፩) ላይ የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ሥራ አስኪያጁ፡
    - ሀ) በዚህ ደንብ በአንቀጽ ፱ የተመለከተውን የአስተዳደሩን ሥልጣንና ተግባር ሥራ ላይ ያውላል፤
    - ለ) አስተዳደሩን ያደራጃል፤ በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግና ደንብ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤
    - ሐ) እያንዳንዱ የበጀት ዓመት ከመጀመሩ ከሦስት ወር በፊት የአስተዳደሩን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ዕቅድ በማዘጋጀት ለቦርዱ አቅርቦ በማስወሰን በኮሚሽኑ አማካኝነት ለመንግሥት ያቀርባል፤
    - መ) ለአስተዳደሩ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ዕቅድ መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤
    - ሠ) ተጠሪነታቸው ለራሱ የሆኑትን የአስተዳደሩን የሥራ ኃላፊዎች በመምረጥ ለቦርዱ አቅርቦ ያሾማል፤
    - ረ) ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ከክምችቱ ምግብ በብድር፡ ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶችን ደግሞ በብድር ወይም በትውስት ይሰጣል፤

- 4) decide the provision of food from the Reserve on loan to meet emergency food shortage as per the directive to be issued by the Board;
- 5) decide the provision of non-food relief items from the reserve on loan or returnable basis to withstand fast-onset-disasters as per the directive to be issued by the Board;
- 6) advise the Administration on issues related to the management, handling, and usage of the non-food relief items;
- 7) forward recommendations to the decision of the Board on the type, size, stock mix, and standards of non-food relief items Reserve, through the Administration;
- 8) study and forward recommendations to the decision of the Board to establish and improve procedures for the release/usage, and replenishment of non-food relief items released from the Reserve for use, through the Administration;
- 9) provide advise to the Administration on other technical issues on its own initiative or when requested by the Administration.

**16. Meetings of the Technical Committee**

- 1) The Technical Committee shall be convened at the call of the chairman.
- 2) Extraordinary meeting may be convened at the call of the Manager or upon the request of more than half of the Technical Committee members.
- 3) There shall be a quorum where more than half of the members are present at a meeting of the Technical Committee.
- 4) Decisions of the Technical Committee shall be made by a majority vote, and in case of a tie, the chairman shall have a casting vote.

**17. Powers and duties of the Manager**

- The Manager shall have the following powers and duties:
- 1) The Manager shall be the Chief executive of the Administration and shall, subject to the general directives of the Board, direct and administer the activities of the Administration.
  - 2) Without limiting the generality stated under Sub-Article (1) of this Article, the Manager shall:
    - (a) exercise the powers and duties of the Administration specified in Article 9 of these Regulations;
    - (b) organize the administration, employ and administer employees of the Administration in accordance with the rules and regulations of the Federal Civil Service;
    - (c) prepare the annual budget and work programme/plan of the Administration three months before the beginning of each budget year and submit, to the Government through the Commission upon the approval of the Board;
    - (d) effect expenditure in accordance with the approved budget and work plan of the Administration;
    - (e) select officials directly responsible to him and forward them for appointment to the Board;
    - (f) based on the directive to be issued by the Board, provide food on loan and non-food relief items on loan or returnable basis from the Reserve;

- ሰ) የቴክኒክ ኮሚቴውን እያማከረ በእያንዳንዱ ማከማቻ ቦታ የሚቀመጠውን የምግብ ክምችት መጠንና ስብጥር ያስፈጽማል።
- ሰ) በብድርና በትውስት የተሰጠው ምግብና ምግብ-ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች በወቅቱ መመለሳቸውን ይከታተላል።
- ቀ) አስተዳደሩ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ አስተዳደሩን ይወክላል።
- በ) ለአስተዳደሩ ሥራ ቅጥፍና ባስፈለገ መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለአስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል።

**፲፰. የበጀት ምንጭ**

የአስተዳደሩ የበጀት ምንጭ፡

- ፩. መንግሥት ከሚመድብለት ዓመታዊ በጀት፣ እና
- ፪. ከሌሎች ምንጮች ይሆናል።

**፲፱. ስለ ሂሳብ መዛግብት አያያዝና ስለ ምርመራ**

- ፩. አስተዳደሩ የተሟላና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብቶችን ከደጋፊ ሰነዶች ጋር በተሟላ መልኩ ይይዛል።
- ፪. የአስተዳደሩ የሂሳብ መዛግብትና የገንዘብ ነክ ጉዳዮች እንዲሁም የክምችቱ ሁኔታ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ በዋና አዲተር ወይም እርሱ በሚወክለው አዲተር ይመረመራል።

**ክፍል አራት  
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፳. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ደንቦችና መመሪያዎች**

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረኑ ደንቦችና መመሪያዎች በዚህ ደንብ ውስጥ የተካተቱ ጉዳዮችን በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

**፳፩. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጳጉሜ ፩ ቀን ፲፱፻፺፪ ዓ.ም

መለስ ዜናዊ  
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ጠቅላይ ሚኒስትር

- (g) upon the advice of the technical Committee, execute the maintenance of the grain quantity and mix that should be stored in each storage location;
- (h) follow-up that the food and non-food relief items provided on loan or returnable basis from the Reserve are returned on time; and
- (i) represent the Administration in all its dealings with third parties; and
- (j) may delegate part of his powers and duties to the officials and employees of the Administration to the extent necessary for the efficient management of the Administration.

**18. Sources of Budget**

The Administration's budget shall be drawn from the following sources;

- 1) annual budget allocated by the government; and
- 2) from other sources;

**19. Books of accounts and Auditing**

- 1) The administration shall keep complete and accurate books of accounts with supporting documents.
- 2) The Administration's books of accounts and financial documents as well as the Reserve shall be audited at least once in a year by the Auditor General or by an auditor designated by him.

**PART FOUR  
Miscellaneous Provisions**

**20. Inapplicable Regulations and Directives**

No Regulations and Directives inconsistent with these Regulations shall have effect with respect to matters provided for in these Regulations

**21. Effective Date**

These Regulations shall come into force on the date of its publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 6<sup>th</sup> day of September, 2000.

MELES ZENAWI  
PRIME MINISTER  
OF THE FEDERAL DEMOCRATIC  
REPUBLIC OF ETHIOPIA